

“ግቡና በሰላም ታገሉ”

ጌታቸው ኃይሌ

እነዚህ የግብዣ ቃላት የማን እንደሆኑ የማያውቅ ያለ አይመስለኝም። ክፍት ላለመተው ያህል፣ የጠቅላይ ሚኒስቴራችን የክቡር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ናቸው። የወያኔ አገዛዝ በሰላም እንዳይታገሉ የከለከላቸው ኢትዮጵያውያን አገር ጥለው ወጥተው በጽሕፈትና በመሣሪያ ሲታገሉ የቆዩ ብዙዎች እንደነበሩ ይታወቃል። አሁን በሰላም ለመታገል ለፈለገ ሁሉ አገሩ ገብቶ ለመታገል በሩ ክፍት ሆኖለታል። ብዙዎችም ጥሪውን አክብረው ኢትዮጵያ ገብተዋል። ከነዚህ ውስጥ አርበኞች ግንቦት ሰባት፣ የአሮሞ ነፃ አውጪ ግምባሮች፣ የአጋዴን ነፃ አውጪ ግምባሮ ይገኙበታል። ከአሮሞ ነፃ አውጪ ግምባሮ መሪዎች አንዱ፣ አቶ ዳውድ ኢበሳ፣ ትጥቅ እንድንፈታ አልተስማማንም ብለው ነበር። ይህን አባባል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የአፍ ወለምታ ይሆናል ብለውታል። ጉዳዩ እንደገና መታየት ያለበት ነው።

ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ሥልጣን ከያዙበት ዕለት ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያመጡት ለውጥ ብዛትና ዓይነት የማይታመን ነው። ከሁሉም ይበልጥ የማደንቀው የፖለቲካ እስረኞችን ነፃ አውጥተው እስር ቤቶችን ባዶ ማድረጋቸውና ወያኔዎች ኢትዮጵያን የሸፈኑበትን የፍርሃት መጋረጃ መግፈፋቸው ነው። እድሜ ለዶክተር ዐቢይ፣ አሁን አንድ ኢትዮጵያዊ የትግሬ ሰው ሲያይ፣ “ይመታኛል፣ ይገድለኛል፣ ያሳስረኛል” ብሎ ሳይሠጋ በአጠገቡ ያልፋል። አንድ ከትግራይ የመጣ የፓርላማ አባል እንደለመደው ሲሞላቀቅ፣ ሌላው አባል መናገር ሲፈቀድለት፣ ይህ አነጋገር ክቡሩን ፓርላማ “አይመጥንም” ብሎ ሲገሥጸው ሰምተናል። ተገሣጭ ምንም አላደረገው፤ መልስ እንኳን አልሰጠም። ዕለቱን ታሪክ ይመዘግበዋል። ሰው ብቻ ሳይሆን፣ ብዙ ቤቶችም ነፃ ወጥተዋል፤ ባለቤቶቻቸው ወንጀላቸውን ተሸክመው፣ “እግሬ አውጪኝ” ፈርጥጠው ጠፍተዋል። መጥፋት እንኳን አልጠፉም፣ ተሸሽገዋል። ቤቶቹ ግን ነፃ ናቸው ጌታ የላቸውም። ሆኖም፣ ባለሥልጣንን መፍራት ከኢትዮጵያ ፈጽሞ ለማስወገድ ብዙ ጊዜ ሊወስድ ይችላል።

የለማ ቡድን አባላት አንድ ጥይት ሳይተኩሱ ኢትዮጵያን ከጅብ መንጋጋ ለማውጣት ምን ያህል የረቀቀ ጥበብ ቢኖራቸው ነው!! ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ችሎታ መከራት ካስፈለጋቸው በዚህ በለማ ቡድን ድርጊት ነው። የወያኔን መቅሠፍት ለመሸሽ አገር ጥሎ የወጣ ሁሉ ወደሀገሩ መመለስ ጀምሯል። ከወያኔ ጋር ተገዳዳይ ጠላቶች የነበሩ ኢሕአፓዎች ሳይቀሩ እየገቡ ነው። በዚህ ባልታሰበ መንገድ በመጣ ለውጥ መገረማችንን እንዳናቆም፣ በየቀኑ አዳዲስ ለውጦች እናያለን። ባሁኑ ሰዓት ጀርመን ከዜና ምንጮች ላይ ያልተከለ አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ከባለቤት ያወቀ ቡዳ ሆኖ፣ የምዕራቡ አገር ጋዜጠኞች የዶክተር ዐቢይን ሥራ ሲያደንቁ ስናይማ ድርሰታቸውን ለለውጡ እውነተኛነትና አዎንታዊነት ማስረጃ እናደርገዋለን።

ዶክተር ዐቢይ ሥልጣን ይዘው ለውጡን ሲያከታትሉት እነሆ ዘጠኝ ወር ሆነናቸው። በግር ግሩ ውስጥ አገርን ሊጎዱ የሚችሉ (ሊሆኑ የማይገባቸው) አንዳንድ ነገሮች ሆነው እንደሆነ የሚል ሥጋት እየተነሣ ነው። ከዐረብ አገሮች ጋር የነበረን ግንኙነት የሻከረ ነበር፤ በምን ተአምር ነው ብዙ ዶላር የሰጡን? ግብፅ በዓባይ ወንዝ ምክንያት እንደዛተችብን ነው፤ በምን ተአምር ነው ወዳጆችን የሆነችው? እንደ ኢትዮጵያ አየር መገደብ ያሉ አትራፊ ኩባንያዎች ለምን ይሸጣሉ? እነዚህ ሁሉ ሰዎችን ሲያሠጉ ሰምቻለሁ፤ እኔን ግን አያሠጉኝም። ግብፅ መሥጋቷና ማሥጋቷ አለማሰባ ነው እንጂ ውሀዋ አይቀነስባትም። ግድቡ የሚፈለገው ለመብራት ኃይል ብቻ መሆኑ ተደጋግሞ ተረጋግጦላታል። የኩባንያዎች መሸጥም በኢኮኖሚስቶች ሳይጠና የተደረገ አይመስለኝም።

እኔ የምሠጋው የሀገሪቱ አንድነት እየተናጋና ሊጠግኑት ከማይቻል ደረጃ የደረሰ ስለሚመስለኝ ነው። ክልሎች እንደጎረቤት አገሮች በድምበር ይጣላሉ። የክልል ሰዎች ስለክልላቸው እንጂ ስለኢትዮጵያ ሲቆረቆሩ አይሰሙም። የኢትዮጵያ የአስተዳደር ሥርዓት ፌዴራል ይባል እንጂ አምሳያው የአሜሪካ ክፍለ ሀገሮች አንድነት (United States) ሳይሆን፣ የአውሮፓ አህጉር አንድነት (European Union) ነው። የሀገሪቱ ፓርላማም የፈለገ ጥሎት የሚወጣውን የአውሮፓን ፓርላማ (European Union) ይመስላል። እያንዳንዱ ክልል ራሱን የቻለ ሀገር ሆኗል። አንዱን ክልል ከሌላው ክልል ጋር የሚያገናኘው ድልድይ አለ ከተባለ፣ በማዶ መነጻር ቢፈልጉት አይታይም።

የአሮሞ ክልል የበለጠ አሥጋ ነው። ከኢትዮጵያ ታላቁን መሬት ቆርጦ አሮሚያ ያለው የአሮሞ ነፃ አውጪ ግምባሮ ነው። መላ ኢትዮጵያን እንዳይወስድ ወያኔዎች አለቀቁለትም። ራሱን የቻለ አገር የሚሆን ምድር እንዲወስድ ግን ፈቀዱለት። ለክልሉ የተሰጠው ስም (አሮሚያ) ራሳቸውን ለሚችሉ አገሮች በሚሰጠው መንገድ ነው። የስሙን መጨረሻ ልብ እንበል--አሮሚያ።

ቡልጋሪያ፣ ሀንጋሪያ፣ ሮማኒያ፣ ኢትዮጵያ፣ የሌሎቹ ክልሎች መሪዎች “ርእሰ መስተዳድር” ሲባሉ፣ “ኦሮሚያ” ያሉት ክልል መሪ የማዕረግ ስሙ “ፕሬዚዳንት” ነው፡፡ ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ፣ የለማ ቡድን ብዙ ለውጥ ሲያደርግ ይኸንን የወያኔንና የአነግን ሴራ አጠነከረው እንጂ አልነካውም፤ እንዳለ ተቀብሎታል። አምኖበት ነው ወይስ ጊዜውን ይጠብቅ ብሎ ነው? አንድ ሰው (ኦሮሞ ነው) “የአነግን ፍላጎት ለማ መገርሳና ዐቢይ አሕመድ ወርሰው በሥራ ላይ እያዋሉት ነው” ሲል ተሰምቷል። “አነጎች የፈለጉት ራሱን የቻለ የኦሮሞ መንግሥት ተቋቁሞላቸዋል፤ ለማንና ዐቢይን እያመሰገኑ አርፈው ይቀመጡ” ማለቱ ነው።

ከላይ አቶ ዳውድ ኢብሳ ከነሠራዊታቸው ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ፣ “ትጥቅ እንድንፈታ አልተስማማንም” ማለታቸውን አንሥቼ ጉዳዩ እንደገና መታየት ያለበት ነው ብያለሁ። አነግና ሕወሐት ለአሮሞዎች በሰጡት ክልል የሚከሰተውን ልዩ ሁኔታ ላይ፣ ፕሪውን ጋባዥና ተጋባዥ እኩል አልተረዱትም ይል ይሆናል እንጂ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንዳሉት፣ “የአፍ ወለምታ” መሆኑን ይጠራጠራል። አቶ ዳውድ ኢብሳ የተባባሉትን መረዳት አያቅታቸውም፤ ሕፃን ልጅ አይደሉም። አነግ ኢትዮጵያ ሲገባ መሣሪያውንም እድምበሩ ላይ ለመንግሥት እንዲያስረክብ አልተጠየቀም። እንደታጠቀ ነው የገባው። ስለትጥቁ ምንም ሳያውሩ፣ “ና ግባ፤ የታገልክላት ኦሮሚያ ያንተ ናት” ተብለው ይሆናል--አሻሚ ጥሪ። ዜና አሰራጪዎች እንደሚሉት ከሆነ፣ አቶ ዳውድ አሁን የሚኖሩት በመንግሥት ወጪ ነው። ለመሆኑ፣ አነግ ትግሉን በሰላም እንዲያካሂድ የተጋበዘው የትግሉ ዓላማ ኢትዮጵያን ማፍረስ መሆኑ እየታወቀ ነው ወይስ ተዘንግቶ? ትግሉ በሰላም ከሆነ፣ ኢትዮጵያን ማፈራረስ ይፈቀዳል ማለት ነው? የአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ይከበራል እንጂ ለድርድር አይቀርብም--ያውም የሀገሪቱን ሥልጣን ይዞ።

ኢትዮጵያ በተዘረጋባት የክልል ሥርዓት ከቀጠለች፣ ወደፊት ካንዱ ክልል ወደሌላው ክልል ለመሄድ ስንፈልግ መግቢያ መግቢያ ፈቃድ ቢያስፈልግው አይገርምም። አንድ ሀገር ሆና የምትኖርበት መንገድ ግልጽ አይደለም። ብዙነት የአንድነት ተቃራኒ ነው። ራዕዮችን አገራችንን ገናና ማድረግ ከሆነ፣ የተጫነብንን የክልል ሥርዓት ማራገፍ አለብን። ክልልን የማይፈልገው በሥልጣን ላይ ያለው ፖለቲከኛ (በተለየ አማራው) ብዙ ነው። የተቃውሞ ድምፁን የማያሰማው የለማን ቡድን ፈርቶ ይመስለኛል። ከፍርሃት ገና ሙሉ በሙሉ አልተላቀቅንም።

የሀገራችን ጉዳይ እንዲህ አሥጊ ሆኖ ሳለ፣ ተስፋ እንዳንቁርጥና እንዳይጨልምብን ብዙ ሻማዎች ሲያበሩ ይታዩኛል፤ አንደኛ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክልልን ለማስቀረት ቢፈቀድለት፣ አብዛኛው ሳይውል ሳያድር ዕለቱን ያስቀረዋል። የተቃዋሚ ቡድኖች ሆይ፣ አሸናፊው አጀንዳችሁ ምን እንደሚሆን ልብ በሉ!! ሁለተኛ፣ አጋዴን እንዳትገነጠል ተደርጓል፤ ሦስተኛ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ፣ “የኢትዮጵያ ክፍሎች ከዛፍ ላይ እንደሚወድቅ ቅጠል የሚገነጠሉ አይደለም” ብለዋል። አራተኛ፣ አነግ አገር ገብቶ እንዲታገል የተነገረው ቃል አሻሚ ነው። ከነዚህ ሁሉ ይበልጥ ተስፋ የሚሰጠን አምስተኛው ነው፤ ዶክተር ዐቢይ ኢትዮጵያን ገናና አገር ለማድረግ ታጥቀው ተነሥተዋል። ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ልትሆን እንደምትችል የተገነዘቡ ምዕራባውያን Power house ብለዋታል።

ከቡር ዶክተር ዐቢይ (በውድድሩ የሚያሸንፍ ሌላ መሪ ከመጣም) ክልል ያመጣብንን ችግር አስወግደው፣ ኢትዮጵያን ገናና ሀገር የሚያደርጉበትን ዘዴ የኢትዮጵያ አምላክ ያሳያው፤ በቀኝ ያውላቸው። መልካም የ፳፻፲፩ ልደት በዓል።